

# አዲስ መራጮች



# አዲስ መራጮች



## አዲስ መራጭ ኖትን? አትስጡ - እነኚህ እርምጃዎች ሂደቱን ያብራራሉ

... ከበሬቱ ገጽ የቀጠለ

### ወደ ምርጫ ጣቢያዎ ይሂዱ

የሚመርጡት በተመደበልዎ የምርጫ ጣቢያ ውስጥ ነው። ይህ ቦታ፡ አብዛኛውን ጊዜ፡ በሚኖሩበት አካባቢ ነው። የምርጫ ጣቢያዎን ለማወቅ [mnvotes.gov](http://mnvotes.gov)ን ይጎብኙ። አብዛኛዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች (እ.ኤ.አ) ከጥዋቱ አንድ ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ክፍት ሁኔታ ይቆያሉ። (እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ደግሞ ከ7 am. እስከ 8 pm).

### ይፈርሙ ወይም ይመዝገቡ

ለመምረጥ ከተመዘገቡ፡ ስምዎ ከተመዘገቡ ሰዎች ዝርዝር ጋር ይገኛል። ከዚህ በውሃላ ማድረግ የሚያስፈልግዎት ፊርማዎን ከስምዎ ጎን ማስፈር ብቻ ነው። ስምዎን በሚፈርሙበት ጊዜ፡ ቀደም ሲል የተመዘገቡ ከሆነ፡ የመታወቅያ ወረቀት ማሳየት አያስፈልጎትም።

ከምርጫው ቀን በፊት ያልተመዘገቡ ከሆኑ፡ አሁን ያሉበትን የመኖርያ ቤት አድራሻ ማረጋገጫ ማሳየት ያስፈልጎታል። ለምሳሌ ወቅታዊ የሆነ የሚኖሩበት የመንጃ ፍቃድ፡ ወይም የክፍለሃገሩ የመታወቅያ ወረቀት ማሳየት ይችላሉ። ወይም የቀድሞ አድራሻዎ ጋር ስዕሎ ያለበት የመታወቅያ ወረቀትና ወቅታዊ አድራሻዎ ያለበት የክፍያ ወረቀት ማሳየት ይችላሉ።

ምን ዓይነት የመታወቅያ ወረቀቶችንና ጽሁፎችን ለማምጣት እንደምትችሉ ዝርዝሩን ለማወቅ [mnvotes.gov](http://mnvotes.gov) ይጎብኙ

### የ2022 ቀናት

የማጣርያ ምርጫ ማክሰኞ፡ ነሃሴ 9 ቀን

በአካል ሳይገኙ የሚደረግ ምርጫ በፖስታ መምረጥ ወይም በአካል ተገኝተው የሚመረጡበት ቀን - ከመስከረም 23 ቀን እስከ ህዳር 7 ቀን

ለመምረጥ ተመዝገቡ በዋናው ምርጫ ቀን፡ ጊዜ ለመቆጠብ ቀደም ብለው በጊዜ እስከ ጥቅምት 18 ቀን ለመምረጥ ይመዝገቡ።

የምርጫ ቀን ማክሰኞ ህዳር 8 ቀን

### ምርጫ

የግል በሆነ ቦታ ይመርጣሉ፡ የመረጡት ምርጫ ሚስጥር ነው። እርሳስ ወይም ብዕር በመጠቀም ይምረጡ፡ ከምርጫዎ አጠገብ ያለውን ሳጥን ሙሉ በሙሉ ይምሉት።

ለእያንዳንዱ የስራ ቦታ ምን ያህል ዕጩዎችን እንደሚመርጡ የምርጫው ወረቀት መመሪያዎች ያስረዳሉ። አብዛኛውን ጊዜ “ አንድ ብቻ ምረጡ” ይላል። አንዳንድ የቀበሌ መስርያ ቤቶች ከአንድ የስራ ቦታ ይበልጥ ለምርጫ ሊያቀርቡ ይችላሉ።

የቀረቡትን ምርጫዎች በሙሉ ባይሞሉም፡ የመረጡት ይቆጠራሉ።

### የምርጫ ወረቀቶን ወደ ምርጫው ሳጥን ይውሰዱ

ከመረጡ ወይም ድምጽን ከሰጡ በውሃላ፡ የምርጫ ወረቀትዎን ምርጫ ቆጣሪ ሳጥን ውስጥ ይክተቱ። ወደ ቤትዎ ከመሄድዎ በፊት “በዛሬው ዕለት መርጫለሁ” የሚል ተለጣፊ ምልክት መውሰድ አይርሱ።

### በአካል ተገኝተው ለማይመርጡና አስቀድመው ለመምረጥ ለሚፈልጉ በሚሰጥ ወረቀት አስቀድመው ይምረጡ

ከዓርብ መስከረም 21 ቀን ጀምሮ ወደ ምርጫ ጣቢያዎ በመሄድ አስቀድመው መምረጥ ይችላሉ። በአካል ለማይገኙ መራጮች የሚሰጠው የምርጫ ወረቀት በፖስታ እንዲላክልዎ ማመልከት ይችላሉ። የምርጫ ጣቢያዎ የት እንደሆነ ለማወቅና በአካል ተገኝተው በዕለቱ ለመምረጥ ለማይችሉ ሰዎች የሚላክ የምርጫ ወረቀት እንዲላክልዎ ለመጠየቅ [mnvotes.gov](http://mnvotes.gov) ይጎብኙ

### ለመምረጥ ስለሚሰጥ ፍቃድ

ከደሞዝዎ ምንም ሳቆረጥ፡ ከግል ፍቃድዎ ወይም ከዓመታዊ ዕረፍትዎ ሳይቀነስ ሂደ ለመምረጥ ፍቃድ ማግኘት መብትዎ ነው።

ከበስተጀርባ ይቀጥላል...

የሚኖሩበት የአገር ውስጥ አስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት [mnvotes.gov](http://mnvotes.gov) • 1-877-600-VOTE

የሚኖሩበት የአገር ውስጥ አስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት [mnvotes.gov](http://mnvotes.gov) • 1-877-600-VOTE